

ያቺ ድንጋይ ለኔ!

የሀፍረት እና የውርደት ካባ የተጣለበት ቀን መጋቢት 24/2003 ዓ.ም

ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ የኢትዮጵያ ታላቁ የህዳሴ ግድብ መጀመሩን ማብሰሪያ የሆነችውን ታሪካዊቷን የመሰረት ድንጋይ ጉባ ላይ ካስቀመጡ በኋላ ለኢትዮጵያ ህዝብ መልእክት አስተላለፈው ነበር። መልእክቱ በከፊል ኢንዱሪ ነበር ውድ የሀገራችን ህዝቦች ይህ ግድብ ለመገደብ የተለያዩ አበዳሪ አካላት እንዲያበድሩን ብንሞክርም አልተሳካልንም በመሆኑም መንግስት በራሳችን አቅም ለመስራት መወሰኑንና ህዝቡም ምንም ድሀ ብንሆንም ያለንን አቅም አሟጠን በመጠቀም እንገድበዋለን እንደሚል አልጠራጠርም ብለው ንግግራቸውን በመጨረስ ወደ አዲስ አበባ በአውሮፕላን መልስ ይጀምራሉ። አብሯቸው ከተጓዙት ጋዜጠኞች መሀል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ድምፀኑ ጎድጋዩ አብዲ ከማል አውሮፕላን ውስጥ ቃለመጠይቅ አድርጎላቸው ነበር።

የአብዲ ከማል ጥያቄ ፣ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የግድቡ የመሰረት ድንጋይ ሲያስቀምጡ ምን ተሰማዎት ብሎ ይጠይቃል። ታላቁ መሪም እንዲህ አለ ፣ ያቺ ድንጋይ ለኔ ተሸክሜው የነበረው የሀፍረት እና የውርደት ካባ እንደጣልኩኝ ነው የተሰማኝ።

ታላቅ ተግባር ከታላቅ ንግግር ጋር!!!! አዎ በረሀብና በድህነት የምትታወቅ አገር ይህን ግዙፍ ግድብ እገድባለሁ ብላ መወሰንዎ እውነትም የሀፍረትና የውርደት ጊዜ ማክተሙን ታላቁ መሪ ለአለም ህዝብ ያበሰሩበት ክስተት ነበር።

ታላቁ መሪ እጅግ በርካታ ዘመን ተሸጋሪ ንግግሮች ያደረጉ ሲሆን የተናገሯቸውም አልፎ አልፎ በተለያዩ ሚድያዎች እንሰማል ይህች ቃል ግን ሰምተናት አናውቅም እና የሚመለከተው ሁሉ አፈላልጎ ላልሰማ ቢያሰማው ትልቅ ትምህርት ትሰጣለች ብዬ አስባለሁ፤ በእርግጥ ስለታላቁ መሪ ሲነገር የማይወዱ አሉ እነሱም ራሳቸው ክቡር አቶ መለስ የድህነት ዘበኞች ብለው የፈረጁባቸውና በሁሉም መልኩ ያሸነፉባቸው የደርግና የአጼዎቹ ቅሪቶች እንዲሁም በደንብ ሳያውቁ በነዚህ ሀይሎቹ የተደናገሩ ናቸው።

ስለታላቅነታቸው ግን ብዙ መመራመር የሚያስፈልገው አይሆንም ምክንያቱም ታላላቆች የአለም መሪዎች (ጂ8) የሚባሉት ወሳኝ የሚባሉ የአለም አገራት ስብሰባ በተካሄደ ቁጥር ይጋበዙና በተለያዩ አጀንዳዎች ሀሳባቸውን ያካፍሉ ነበር። እንደውም በአንድ ወቅት ፌዜኛ ፖለቲከኞችን ደ/ር መራራ የተወካዮች ምክርቤት አባል በነበሩበት ወቅት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በተደጋጋሚ በጂ8 ስብሰባ ይገኛሉ እና እኛ ሳናውቀው አገራችን አድጋ ጂ8 ውስጥ ገባች እንዴ ብለው የምክርቤቱን አባላት አስቅው ነበር።

በኔ እምነት ግን የአገራችን አቅም ጂ8 ባያስገባንም የታላቁ መሪዎችን እውቀትና ብልህነት ግን ጂ8 የሚመሩ አገራት እኩል ቁጭ ብለው እንዲመክሩ ከማስቻልሙም በላይ አገራችን በርሀብ ብቻ ትታወቅ የነበረው ገፅታ እንዲቀየር አስችሎናል።

ስለሆነም የታላቁ የህዳሴ ግድባችን ስድስተኛ አመት ስናከብር እንድንጋይወንም እየሰበን መሆን ይገባል። ምክንያቱም የድንጋይ ሚስጥር ጥልቅ መሆኑን ታላቁ መሪ ነግረውናልና።

ቸር ያሰማን!!!!

ፍስሀ ገመዳ ከአዲስ አበባ

04-01-17